

ይድረስ ለጀርመን ድምፅ ያማርኛ አገልግሎት

ቦን/ጀርመን

በሐምሌ 12 ቀን 2012 ዓ.ም ዕለተ እሁድ እንወያይ ሳምንታዊ ዝግጅት ሦስት ሰዎችን አቅርባችሁ በአቶ ነጋሽ መሐመድ አዋቀይነት የተደረገውን ሰምቼ ምላሽ ይኸው።

የጀርመን ድምፅ ራዲዮ ተብየዉ ከሁሉ በተቀዳሚ አንድን ፀረ ዐማራ ለዘር ማጥፋትና ማፅዳት ግልጽ የጥላቻ ቅስቀሳ ዋና አቀንቃኝ የሆነውን ራሱን ብርሃን መስቀል አበበ ሰኔ ብሎ የሚጠራውን፣ በ16ኛው ሁለተኛ አጋማሽ (1665) ከግራኝ አሕመድ ጅሃዳዊ ወረራና ፍጅት በኩላ በተከተለው የጋላ ነገድ ወረራና በሸዋ ምድር መጤ ሠፋሪ ሆኖ ከቀረው የጋላ ቱላማ ጎሣ ወላጅ የአቢቹ ዘርያ ነኝ ያለው ዓይኑን በጨው አጥቦ ጥንታዊት በራራ እንደጥና የቀዳማዊ አጤ ዳዊት(1382-1411) መናገሻ በነበረችው ሥፍራ ገና ሰመ ጥሩዎች በሆኑት እቴጌ ጣይቱ ብጡልና ዳግማዊ አጤ ምኒልክ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ዳግም በተመሠረተችውና አዲስ አበባ ብለው በሰየሟት መዲናቸንና ዙሪያ የአቢቹ ወረሞ ጎሣ ብቸኛ መኖሪያ ነበር ብሎ እራሱን የኦሮሞ ነጻ አወጭ ግንባር (አነግ) የሚለው ያልታጠቁ ሰርቶ አደር ገበሬዎችን ነጋዴዎችንና ሠራተኞችን ዐማራ ኢትዮጵያዊ እስላምና ክርስቲያን በመሆናቸው ብቻ ለይቶ ነፍጠኛ እያለ ፈርጆ በአስቃቂና አረመኔያዊ ድርጊት የፈጀና የሚፈጅ፣ ያፈናቀለና የሚያፈናቅል የወንጀለኞች ቡድን የፈጠራ ትርክትንና ፀረ ኢትዮጵያ ፕሮፓጋንዳ በቅጥረኝነት ልክ እንደ ሻዕቢያ እና ትሕነግ ወያኔ ሲያደርጉት እንደነበረው ለአነገ-ብርሃን መስቀል እንዲያነብንብ የጀርመን ድምፅ ራዲዮ ነፃ መድረክ ሆኖታል። ምን የጀርመን ድምፅ ብቻ ያሜሪካኑም ቪኦኤ የተሰኘው ለብርሃን መስቀል አበበ የወሸት በሬው ላም ወለድ ትረካ እንዲያናፋ ስለሞን አባተ የተባለው ድንብርብር ተከታታይ ቃለ መጠይቅ ሲያደርግለት ተደምጧል። ወደ ዋናው ቁም ነገር ተመልሰን የነጋሽ አሕመድን ቅሌቱና ወንጀሉ ለብርሃን መስቀል አበብ ዐማራን በስም ለይቶ፣ ነፍጠኛ በሚል ምልክታው፣ የጥላቻ ቅስቀሳ በማነሳሳት በጀርመን ድምፅ ራዲዮ በስፋት እንዲያሰራጭ አስችሎታል። ብርሃን መስቀል በሚረጨው የፈጠራ ወሬ ማለትም አዲስ አበባና ዙሪያዎ የአቢቹ ጎሣ መኖሪያ ነበር እያለ አዲስ አበባን በአረመኔ የቄሮ መንጋ ለማስጨፍጨፍ፣ ለማዉደም በጀርመን ድምፅ ራዲዮ መርዘን ረጭቷል።

የአቢቹን ጎሣ በተመለከተ ሐቁ ግን ሌላ ነው። ይህ ጎሣ የሚኖረው ባማራው ምድር በወግዳ ነው። ያቢቹ ዋና ጠላት ገላን የተባለው ከአዋሽ ወንዝ በስተሰሜን ከወጨጫ ተራራ በመለስ ከእንጠጦ ተራራ በስተደቡብ ከየረር ተራራ በስተምዕራብ ባላው አካባቢ የሚኖረው። በሸዋ ከግራኝ አሕመድ ወረራና ከተከተለውም የጋላ ወረራና ቆሚ ሠፈራ ሳቢያ ተለያይቶና ተነጥሎ የቆየውን በጋላ ጎሣ የተያዘውን ያማራውን ምድር ለማስመልስ ያጤ ልብነ ድንግል ተወላጆች እነ ያዕቆብ፣ ነጋሢ፣ መርድ አዝማች ስብስቱ፣ አብዬ፣ አምሃ ኢየሱስ፣ አስፋ ወሰን፣ ራስ ወሰን ሰገድ፣ ንጉሥ ሣህለ ሥላሴ፣ ኃይለ መለኮት ተከታታይ ዘመቻ አድርገዋል። የሸዋው ንጉሥ ሣህለ ሥላሴ እስከ ጉራጌ እና አባይ ወንዝ በመለስ ያለውን አገር አስመልሰው አቅንተዋል። በዛሬው አዲስ አበባ በጥንቱ በራራ የአቢቹ ጎሣ ስፋሪ በጭራሽ አልነበረም። ለዚህም ዋናው ሰነድ የእንግሊዝ ንግሥት ቪክቶሪያ መልክተኛ መሪ የነበረው ሻምበል ዊሊያም ሃሪስ ያይን ምስክር ሆኖ ያዘጋጀውን መጽሐፍ መመልከት ነው። ከዚህም ሌላ አፍቃሪ ጋላ የነበረው የጀርመኑ የወንጌል ሚሲዮን ተብዬው ሰላይ ዮሐን ሉድቪክ ክራፍ ከሰሜን ኢትዮጵያ ሲባረር በታጁራ በኩል ወደ ሸዋ ገብቶ ሁለት ዓመታት ቆይቶ ሸዋን ዋና ማዕከሉ አድርጎ አእዋሚ ጋሎቸን ሁሉንም የፕሮቴስታንት ክርስትናን ሰብኮ ከሸዋ በስተደቡብ ያለውን አገር ልክ እንደነ ታንጋኒካ፣ ካሙን፣ ቶጎና ናሚቢያ ያፍሪቃ ጀርመን ቅኝግዛት መስፈሪያ ለማስደርግ አቅዶ ባዘጋጀው ትረካ አቢቹ በአዲስ አበባ ዙሪያ እንደማይኖር ያረጋግጣል።

ሌላው የነጋሽ አሕመድ በጣም አሳፋሪ ቀልባጣነት "ኢትዮጵያ እንዴት ትፍረስ?" እያለ ማሟረቱ ነው። በእውነትና ብርግጠኝነት እንላችኋለን እናት ሀገር ኢትዮጵያ አትፈርስም። ሊያፈርሷት የሞከሩ ጠላቶቿ ሁሉ ፈርሰው ትቢያ ሆነዋል፣ ይሆናሉ።

የጥላቻ ቅስቀሳ የሚያነሳሱ፣ የሚያደራጁ፣ የአንድን ማኅበረሰብ ለይተውና ምልክታ ሰጥተው፣ ሰባዊ ክብሩን አዋርደው ለዘር ፍጅት (Genocide) እና ዘር ማፅዳት (Ethnic cleansing) ዘመቻ ከሚያደርጉና ካደረጉት ጋራ በግልጽና በስወር የሚተባበሩትን ሁሉ በጥብቅ እንቃወማለን። እነዚህ ወንጀለኞች ለፍርድ እንዲቀርቡ እንጠይቃለን።

ኢትዮጵያ በልጆቿ መስዋዕትነት በነፃነት ትኖራለች!!!!

እነ ቶሚ ገሞራው የዉብዳር ዘለቀ/ዶክተር ገለበዉ ሰንጎጎ ገብሬ ጉልቱ /ዶክተር

ሞገስ ገብረ እግዚአብሔር

21.07.2020